



ጸድንያ ቅድስት ማሪያም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካቫካሽር ቢሲ
 Tsedenia kidist Mariam Ethiopian Orthodox Tewahido church ,Vancouver BC.

333 6 Sixth St. , New Westminster , BC V3L 3A9
 tsedeniakidestmariam.eotc@gmail.com



የእግዚአብሔር ምስክሮች እንሁን!!

በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሁዱ አምላክ አሜን!!

ከካቫካሽር ፀድንያ ቅድስት ማሪያም ቤተክርስቲያን የተሰጠ የአቋም መግለጫ

በሕጋዊውና በብፁእ አቡነ መርቆሪዮስ የሚመራው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያስተላለፈውን የአቋም መግለጫ ስለመደገፍ፡፡

ለአምላካቸው ለእግዚአብሔር አምላክነት በግልፅ ስለመሰከሩና ስለተጋደሉ አባቶቻችን በቅዱሳን መጻሕፍት እንደተጻፈው በብሉይ ኪዳን ነቢያት አባቶቻችን ፣ በአዲስ ኪዳን ሐዋርያት አባቶቻችን ፣ ባደረጉት ተጋድሎዎች ተጠብቆ የኖረውን ስርዓት እኛም በዚህ ዘመን የምንገኝ በክርስቶስ ደም የቆመችውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችንን ደግማና ቀኖናዋን ሳይፋረስ የመጠበቅና የማስጠበቅ ብሎም ለትውልድ የማስተላለፍ ክርስቲያናዊ አደራ አለብን፡፡

በመሰረቱ ወደ ኋላ ዞር ብልን ስንመለከት የትኛውም ነብይ ወይም ሐዋርያ ምንም አይነት ፈተና ሳያገኝ ቅድስናን ወይም ነብይነትን የተቀበለ የለም፡፡ አንገታቸውን ለሰይፍ ፣ ቆዳቸውን ለስለት፣ ሰውነታቸውን በድንጋይ ተወግረው ስለ እግዚሃቢሄር አምላክነት ለመመስከር ሕይወታቸውን መስዋእት በማድረግ ይህንን ሃይማኖታችንን ለቀጣዩ ትውልድ አቆይተውልናል፡፡

ታዲያ እኛም ዛሬ እንደ አባቶቻችን የቤተ ክርስቲያናችን ጉዳይ ያገባናል እንላለን፡፡

ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማኞች አወዛጋቢ የነበረው የሁለቱ ሲኖዶሶች ጉዳይ በእርቅና በሰላም መንገድ እንዲፈታ ከቤተክርስቲያንዋ አብራክ የወጡት ወገኖቻችን ላለፉት ሶስት አመታት የእርቁን ሂደት ሲያካሂዱ እንደነበር በዜና ማሰራጫዎች በስፋት ሲነገርበትና ስንከታተለው ሰንብተናል፡፡

ከጅምሩ በቅንነትና ለአንድነት ያልተንሳውና የመንግስት እጅ ያለበት የአዲስ አበባው ሲኖዶስ በአባ ዳውሎስ እልፈት የተፈጠረውን አጋጣሚ ተጠቅሞ ያለ አግባብ በቀድሞው የወያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩት በአቶ ታምራት ላይኔ ትእዛዝ የተናደውን የቤተክርስቲያንን ቀኖና እንደማስተካከል ዛሬም እነ አባይ ፀሀይ በሃይማኖታችን ጣልቃ በመግባት የእርቁን ሂደት ሳይቋጭ አዲስ ፓትሪያርክ ለመሾም እየተዘጋጁ ይገኛሉ።

የዛሬ ዋና መልእክታችን በገሀድ እየተፈፀመና እየተነገረ ያለውን ለኦሮሞዎች ምእመናን በድጋሚ ለማሰማት ሳይሆን በስደት የሚገኘው ሕጋዊው ሲኖዶስ ያወጣውን መግልጫ ሙሉ በሙሉ እንደምንደግፍ ለማሳወቅ እና ዛሬም እንደተላንትናዉ ከአባቶቻችን ጎን በፅናት እንደምንቆም እኛ የፀደንያ ቅድስት ማሪያም ልጆቻቸው በአንድ ድምፅ እንገልጻለን።

ልማት ማለት የነበረውን እየናዱ ታሪክን እየደመሰሱ ከሆነ ጥፋት እንጂ ልማት አንለዉም። ለዘመናት የቆየውንና እንደ ሀገር ቅርስ የሚታየውን ቤተክርስቲያናችንን እያፈራረሱ የሸንኮራ ተክል መትከል ማለት የሀገርን ሀዉልትና የታሪክ አሻራን ከምጥፋት ለይተን አናየውም። እንደዋልድባ ከመሳሰሉት ጉዳማት ሙሁሮችና ሊቆች የሚፈልቁበት ስፍራ በልማት ስም ማፈራረስ ማለት ጅረቱን ለማቆም ምንጩን ማድረቅ እንደሚሉት ሁሉ ይህ የሀይማኖት፣የባህልና የአገር ማጥፋት ሴራ ክርስትያን ወገኖች ልናስተዉልና በጋራ ልንቋቋመው የሚገባ ጉዳይ ነው።

ዛሬም ለዚህች አገር በውጪው አለም ተሰደው ወያኔ በቤተክርስቲያናችን ዉስጥ የሚያደርገውን ጣልቃ ገብነት እያጋለጡና እየተፋለሙ ኢትዮጵያዊነትን እንደ ችቦ አቀጣጥለው ለቀጣዩ ተውልድ እያስተላልፉ ያሉት አባቶቻችን ትላንትም የጣሊያንን የጠላት ሀይል ታቦትና ካህናትን ጭምር በመያዝ መስዋዕትነትን ከፍለው አኛ ልጆቻቸው በነፃነትና በክብር እንድንኖር ያደረጉት እነኚሁ አባቶቻችን ናቸው። ታዲያ ከዚህ አብራክ የወጣው ትውልድ ግን አገርና ሀይማኖት ሲጠፋ በየምክንያቱ ተከፋፍሎ አንገቱን ደፍቶ በባይተዋርነት መኖርን የመረጠ ይመስላል።

ከፊታችን ለተጋረጠው ችግር ዝምታና አንገት መድፋቱ መፍተሄ አንደማይሆን አውቀን እውነተኞች ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ኦሮሞዎች ልጆች እርስ በእርስ ያለውን ንትርክ ትተን ለአገራችንና ለቤተክርስቲያናችን ቅድሚያ በመስጠት እጅ ለእጅ ተያይዘን አጥፊውን በአንድነት እንቋቋም ብለን ጥሪያችንን እናቀርባለን።

እግዚአብሔር አምላካችን ቤተክርስቲያናችንን እና አገራችንን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን።

ከፀደንያ ቅድስት ማሪያም ቤተክርስቲያን ቫንኮቨር ቢሲ

